

# የበጎ ፈቃደኛ መመሪያዎች

ከታመሙ አይስሩ።



\*የቆዳ/አይኖች ቢጫ መሆን



በመለያዎ መግባትዎን እርግጠኛ ይሁኑ።

አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ስልጠና ይጠይቁ።

ማስታወሻ፡- የዋሽንግተን የምግብ ሰራተኛ ካርድ (Washington Food Worker Card, WFC) ወይም በቦታው ላይ የምግብ ሰራተኛ ስልጠና ከፈለጉ፣ የሚመለከተውን ሰው (Person In Charge, PIC) ያነጋግሩ።



በሙቅ ወራጅ ውሃ እና ሳሙና እጅዎን ቢያንስ ለ20 ሰከንዶች ያጽዱ። እጆችዎን ለማድረቅ የወረቀት ፎጣ ይጠቀሙ።

መቼ መታጠብ አለብዎት፡- መጻዳጃ ቤት ከተጠቀሙ በኋላ፣ ፊትዎን/ጸጉርዎን ከነኩ በኋላ፣ ቆሻሻ ካወጡ በኋላ፣ ተግባር ከቀየሩ በኋላ፣ ወዘተ።



ለመብላት የተዘጋጁ (ready-to-eat, RTE) ምግቦችን ለማስተናገድ ማንሻ ጫልፋዎችን፣ ናፕኪን ሶፍቶችን፣ ወይም የአንድ ጊዜ ጥቅም ጓንቶችን ይጠቀሙ።

ከRTE ምግቦች ጋር የባዶ እጅ ንክኪ አይፈቀድም።



የሳኒታይዘር ውህድ ወይም መርጫ ጠርሙስ በተገቢው መጠን ያዘጋጁ።

የሳኒታይዘር ምርት መለያ ጽሁፉን ያንብቡ እና ይከተሉ ወይም የሚመለከተውን ሰው (Person In Charge, PIC) ይጠይቁ።



እባክዎ ማንኛውም ጥያቄ ካለዎት፣ የሚመለከተውን ሰው (Person In Charge, PIC) ያነጋግሩ።



www.wafoodcoalition.org

DFDOinfo@kingcounty.gov  
www.kingcounty.gov/foodsafety



Public Health  
Seattle & King County



Amharic